

የብአዴን የመጨረሻ እድል

መለስ ትግራይን በኢኮኖሚና በወታደራዊ ሃይል አጠናክሮ ታላቋን ትግራይ ለመመስረት መርሀ ግብሩን ሲዘረጋ አማራ የትግራይ ዋነኛ ጠላት በመሆኑ አማራ ከአልጠፋ ትግራይ ልትለማ ስለማትችል አማራን አጥፍቶ የአማራውን መሬት ወስዶ ትግራይን በማንኛውም ዘርፍ የበላይነትን ለማስጨበጥ ነው።

መለስ አማራ ጠፍቶ ቀሪውም ከመንገድ ዳር ቁሞ ሲለምን በሎሌነትና በገረድነት ሲያገለግል ማየት ነው የምመኘው ሲል በተደጋጋሚ ተናግሯል። በዚህም የተነሳ የአማራው ህዝብ ለሩብ ምዕተ ዓመት ያህል የኖረው እየሞተ፣ እየተሰደደ፣ የሥነልቦና ዉክበት እየደረሰበት፣ በአገሩ ላይ በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካውና በማህበራዊ ኑሮው ቀጥተኛ ተሳታፊ ለመሆን ቀርቶ ለህልውናው ዋስትና ሳይኖረው ነው። አማራን አጥፍቶ የአማራን ንብረት አፈርና እንጨት ሳይቀር ወደትግራይ በማጓጓዝ ትግራይን በስፋት ለማስፋፋትና ለማልማት የተጠቀመበት ስልት

1 - በልማት --ህዝቡ ተቃዋሚ እንዳያነሳ ህዝቡ ነገሮችን በቅንነት እነዲያይ በሚል በማይተገበር ልማት ስም አማራውን ሲያሞኙት ኖረዋል። ከልማት ይልቅ በተግባር ሲተገበር የሚታየው በአማራ ክልል የሚገኙትን የቱሪስት መስሕብ ሁነው የክልሉን ሕዝብ ሊጠቅሙና ኢኮኖሚውን ለያሳድጉ የሚችሉ የሃይማኖት ተቋማትን፣ ገዳማትን፣ ታሪካዊ ቦታዎችን፣ ሙዚየሞችን --አጥፍተዋል ደኖችን ጨፍጭፈዋል ነዋሪዎችን ገድለዋል አሰድደዋል።

2 -ትምህርት-- ህወሃት ገና ከጅምሩ የአማራ የበላይነት አለ ብሎ በዝቅተኝነት በሽታ ተለክፎ አማራውን ለማጥፋት የተመሰረተ ድረጅት ነው። ከዚህ የዝቅተኝነትና የጥላቻ በሽታው መዳን ያልቻለው ህወሃት አማራውን ገሎት፣ አሰድዶት፣ አምክኖት፣ በኢኮኖሚው አድቅቆት... ሊረካ አልቻለም። ከነበረበት ቁጥር በአምስት ሚሊዮን ቀንሶ የሚገኘው አማራ ለወደፊት የተማረ ተዉልድ እነዳይፈጠርበት ተፈርዶበታል።

ለየስሙልም ቢሆን በአማራው ክልል ውስጥ የሚገኙ የትምህርት ተቋማት ብቁ መምህራን የ ለሉበት የመማሪያ መሳሪያዎችንና መጻሕፍትን ያላሟሉ ናቸው። ከዚህም በላይ አሳዛኙና አስገራሚው ነገር በትምህርት ገበታ ላይ የለለውን ተማሪ ለክ እንዳለ በማስመሰል በትምህርት ቤት መዝገብ ላይ በማስፈር ለዩኔስኮ እስታትስቲክ የቁጥር ማሳደጊያ መሆኑ ነው።

3 - ጤና-- እንደ ትምህርት ተቋሙ ሁሉ በአማራው ክልል ተፈላጊውን የጤና አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ተቋማትና የጤና ባለሙያ የሉትም። እነዲያውም በጤና አገልግሎት ስም ዘፍን እንዳይተካ በህወሃት ግፍ የተሞላበት ህዝብ ነው። በወሊድ መቆጣጠሪያ ስብብ እስከ ዘላለሙ የሚያመክን መድሃኒት መሞከሪያ የሆነው እነዲጠፋ የተወሰነበት የአማራ ህዝብ ነው። በእዉነት ይህ ሁሉ ግፍና በደል በአማራው ህዝብ ላይ ሲፈጸም እያየ ዝም ያለው ብአዴን በመጨረሻው ሰዓት ምን መልስ ይኖረው ይሆን?

4 --በጀት-- በህወሃት መሰሪ አካሄድ ለየስሙልም ቢሆን ለአማራው ክልል የሚበጀተው በጀት ሥራ ላይ እነዳይዉል ይደረጋል። በብአዴን እንዘህላልነት ሥራ ላይ የአልዋለ በጀት ተብሎ ወደታታሪው የትግራይ አስተዳደር ይዛወራል። በዚህ ተራ የማታለል ሥልት ለ26 ዓመታት የአማራው የበጀት ሂሳብ በልታ ለማትጠግበው ትግራይ ሲጓዝ ኖረ።

5 - ፕሮጀክት--- በየዘመኑ ለአማራው ህዝብ ፕሮጀክት ተነደፈልህ እየጠባለ ጀሮው እስኪደነቁር ፕሮፖጋንዳ ይሰራለታል። ከፕሮፖጋንዳ የአለፈ ግን አንድም ፕሮጀክት ተሰርቶ ጥቅም ላይ ዉሎ አልታየም። እንዲያውም ድሮ የነበረው እየተቀነሰ ድራሹ እንዲጠፋ ሆኗል። ወይም ወደትግራይ ሂዷል። (ጣናበለስ ፕሮጀክትን ያሰታዉሷል)።

6- የዉጭ እርዳታ-- የአማራው ህዝብ በኢኮኖሚ ደቋል። በትምህርት ወደኋላ ቀርቷል። በዉሀ ወለድ፣ በወባና በመሳሰሉት በሽታወችጤናዉ ተጓድሏል ። ይህም ሁኖ የዉጭ እርዳታ እንዳይደርሰዉና ተጠቃሚ እነዳይሆን በህወሃት አስተዳደር ሆነ ተብሎ በእቅድ ተከልክሏል።

በአጠቃላይ የአማራው ህዝብ በድህነት እንዲማቅቅ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ዘመቻ እንዲካሄድበት በተወለደበት ኢትዮጵያ አገሩ እንዳይኖር የተፈረደበት ወያኔ አማራን ለማጥፋት ብአዴን ብሎ በሰየማችሁ የወያኔው ጓንት የአማራው ምስሎች መሆናችሁን የአማራው ህዝብ ጠንቅቆ ያወቃል፡ እናንተም ታወቃላችሁ፡፡

ለመሆኑ ምስል ምንድን ነው? ምስል አንዲት ወተታማ ላም የወለደችው ልጇ ሲሞት ብልሁ ገበሬ ወተቷን ለማግኘት የጥጃቸውን ቆዳ ስልቻ አወጥቶ በገለባ ሞልቶ የጥጃ ምስል ስርቶ ይህን ምስል ከፊቷ አቁሞ እያሳየ ወትቷን ቁርጫ ሳይቀር ሙልጭ አድርጎ የሚወስድበት ስልት ነው፡፡

የትግራይ መለስ የአማራውን መሬት ፣ሃብት ንብረት እንጨት-- አፈር-- ሳር-- ቅጠል ሳይቀር ለተግራይ የተሰጠበት የአማራው ህዝብ የዘር ማጥፋትና ማጽዳት ዘመቻ የተፈጸመበት በእናንተ ምስልነትና አሽከርነት በወያኔ አሽከርካሪነት መሆኑን መቼም ቢሆን ልትረሱት አትችሉም፡፡

እናንተ አማራን የምትሉ የብአዴን አባላት ልብ በሉ አማራውን አሰደዳችሁት፡፡ አሰገረፋችሁት፡፡ ሀብትንብረቱን አሰቀማችሁት መሬቱን አሰረከባችሁበት ዘርማንዝሩን አስጠፋችሁበት ለአገር ለወገን ተቆርቋሪዎችን በወነጀለኛ ቄሶች እያታለላችሁ በገንዘብ እየተገዛችሁ አሰገደላችሁ፡፡ በአጠቃላይ አማራን አስጨርሳችሁ ምደሩን ለወያኔ አሰረከባችሁ ታላቋን ትግራይ በአማራ ላይ አስመስረታችሁ የወያኔን ፕሮግራም አሰፈጸማችሁ ከእንግዲህ የሚቀራችሁ

- 1 በአሽከርንት የአገኛችሁትን ንብረት አሰረከባችሁ በልመና መሰማራት
- 2 የትግራይን ንብረት ሰጥ ለበጥ ብሎ መጠበቅ ከአልቻላችሁ እስርቤት እየገባችሁ እነደ ኮርማ በሬ በመቀጥቀጥ ሽባ ሁኖ መኖርና የመጨረሻው የሥራ መስካችሁ ለወያኔ ሴቶች ግብር ዉሀ ቀጅ መሆን መሆኑን አወቃችሁ ለዚህ የዉርደት ሥራ ከመሰማራታችሁ በፊት ከወገናችሁ የአማራው ህዝብ ጎን ትሰለፉ ዘንድ ትጠየቃላችሁ፡፡ንቃባቸዉ

